

ድረ ገጽ ሃገር

Chicken and Millipede



- ✎ Winnie Asara
- ☑ Winnie Asara
- 📄 Dawit Girma

3

አማርኛ / English / en



**Global Storybooks**

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)

ድረ ገጽ ሃገር / Chicken and

**Millipede**

- ✎ Winnie Asara
- ☑ Winnie Asara
- 📄 Dawit Girma (am)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 International License.  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





ዶርና ሃምሳ እግር ጓደኞች ነበሩ። ሁሉም ግን ይፎካከራሉ። አንድ ቀን ኳስ ለመግጠምና ማን እንደሚበልጥ ለማየት ወሰኑ።

...

Chicken and Millipede were friends. But they were always competing with each other. One day they decided to play football to see who the best player was.






በፍጹም ቅጣት ምት ይዋጣልን ብለው ወሰኑ። መጀመሪያ ሃምሳ እግር በረኛ ሆነ። ዶሮ መታች፣ አንድ ጎል አገባች። በመቀጠል የሃምሳ እግር ተራ ሆነ። መምታትና ጎል አስቆጥሮ ማካካስ አለበት።

...

They decided to play a penalty shoot-out. First Millipede was goal keeper. Chicken scored only one goal. Then it was the chicken's turn to defend the goal.



ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ዶሮዎችና ሃምሳ እግሮች ጠላቶች ሆኑ።


...

From that time, chickens and millipedes were enemies.

Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.

...


Millipede kicked the ball and scored. Millipede dribbled the ball and scored. Millipede headed the ball and scored. Millipede scored five goals.



Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.

...

Chicken coughed until she coughed out the millipede that was in her stomach. Mother Millipede and her child crawled up a tree to hide.





ዶሮ በመሳቷ በጣም ተናደደች። በጣም አሳዛኝ ተሸናፊ ሆነች።  
 ሃምሳ እግር መሳቅ መፈንደቅ ጀመረ ምክንያቱም ጓደኛውም  
 ብትሆን እንዲህ ያለ ፈንጠዛያ ታበዛ ነበር።

...

Chicken was furious that she lost. She was a  
 very bad loser. Millipede started laughing  
 because his friend was making such a fuss.



ዶሮ አገሳች። ከዚያ ዋጠችና ወዲያው አስታወከች። ከዚያም  
 አነጠሰችና ሳለች። ደግሞ ሳለች። ሃምሳ እግር አስጠሊታ ነበር!


...

Chicken burped. Then she swallowed and spat.  
 Then she sneezed and coughed. And coughed.  
 The millipede was disgusting!

III.  
Mother Millipede shouted, "Use your special power my child!" Millipedes can make a bad smell and a terrible taste. Chicken began to feel

...


«ጸጋ ገረጌው ደግሞ እርሷን እንዲጠብቅ ተገባለች። «አዎ፣ ግን ለአዎን ሌላ ጉዳይ ለሌላ ሰው አይሆንም።»  
እርሷን እንዲጠብቅ ተገባለች።



Chicken was so angry that she opened her beak wide and swallowed the millipede.

...

ጸጋ ገረጌው ደግሞ እርሷን እንዲጠብቅ ተገባለች።  
አዎ፣ ግን ለአዎን ሌላ ጉዳይ ለሌላ ሰው አይሆንም።





ዶሮ ወደቤቷ እየሄደች ሳለ የሃምሳ እግር እናት አገኘች። እናትየዋ ሃምሳ እግርም «ልጄን አይተካል?» ብላ ጠየቀች። ዶሮ በበኩሏ ምንም አላለች። እናትዬዋ ሃምሳ እግር በጣም ተጨነቀች።

...

As Chicken was walking home, she met Mother Millipede. Mother Millipede asked, “Have you seen my child?” Chicken didn’t say anything. Mother Millipede was worried.



ከዚያም እናትዬዋ ሃምሳ እግር ትንሽ ድምጽ ነገር ሰማች። «እርጁኝ እናቴ!» እያለ የሚጮህ ድምጽ። እናት ሃምሳ እግር አካባቢውን እየቃኘች በጥንቃቄ አዳመጠች። ድምጹ ከዶሮ ውስጥ እንደሚወጣ ተረዳች።

...

Then Mother Millipede heard a tiny voice. “Help me mom!” cried the voice. Mother Millipede looked around and listened carefully. The voice came from inside the chicken.